



ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የላሰ ሼጋስ ቻፕተር ሰኔ ፳ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ/ም (15 July 2020) ባደረገው የሻማና የፀሎት መርሃ ግብር ላይ በጠ/ሚ አብይ መንግሥት እየታገዘና በአሮሚያ ውስጥ እየተፈፀመ የሚገኘውን በብሔርና በሃይማኖት ላይ ያተኮረውን የዘር ማጥፋት (GINOSIDE) በማውጣት ፤ በሃሰት ወንጀሎ በግፍ ያሰራቸውን የባልደራስ አመራሮችን እስክንድር ነጋን፣ ስንታየሁ ቸኮልን፣ አስቴር ስዮምን ሌሎችም እንደ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ያሉትን በግፍ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት በአስቸኳይ እንዲፈታቸው በመጠየቅ ለሰማዕታቱ የሻማና የፀሎት መርሃ ግብር አከናውኗል። በዕለቱም ከዚህ በታች የሚገኘውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል ።

1/ በመንግሥት ያልታገዘ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በዓለም ላይ ተካሂዶ እንደማያውቀው ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ የሚገኘው የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ (GINOSIDE) በጠ/ሚ አብይ መንግሥት የሚታገዝ ነው። በዚህ በተረኛውና ዘረኛው በጠ/ሚ አብይ መንግሥት እየታገዘ በአክራሪው ቁሮ እየተፈፀመ የሚገኘው ጅምላ ጭፍጨፋ (GINOSIDE) እና ንብረት ማውደም በአስቸኳይ እንዲቆም ወንጀለኞቹንና ለወንጀሉ ትብብር ያደረጉ መንግሥታዊ አካላት በገለልተኛ ወገን ተጣርተው ነፃ መንግሥት ሲቋቋም ለሕግ እንዲቀርቡ። እስከዚያው መንግሥታዊ ሽብርተኝነት በአስቸኳይ እንዲቆም ።

2/ ነፃ መንግሥት ሲቋቋም በግፍ ለተጨፈጨፉ እና ኃብት ንብረታቸው የወደመጣቸው በሙሉ በመንግሥት ተገቢውንና ተመጣጣኝ ካሳ እንዲከፈላቸው። ገዳዮች ለፍርድ እንዲቀርቡ።

3/ ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት በሃሰት ወንጀሎ ከሌሎች ወንጀለኞች ጋር አጃምሎ ያሰራቸውን የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮችን እነ እስክንድር ነጋን፣ ስንታየሁ ቸኮልን፣ አስቴር ስዮምን፣ ወጣት ቢኒያምን የየክፍለ ከተማው የባልደራስ አመራሮችን እንደዚሁም ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የሚታገሉትን እንደ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እና ሌሎች በግፍ የታሰሩትን ጋዜጠኞችንና የሕሊና አሰሪዎች በሙሉ በአስቸኳይ እንዲፈታ።

4/ የዘር ማጥፋት የጅምላ ጭፍጨፋ (GINOSIDE) የሚቀሰቅሱ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር የሚገኙ እንደ አሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ (OMN) ያሉ ሚዲያዎች በአስቸኳይ እንዲዘገ።

5/ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ላይ የሚፃፈው የብሔር ማንነት እንዲቆምና በኢትዮጵያዊነት ብቻ በአስቸኳይ እንዲቀየር ።

6/ የዘር ማጥፋትም ሆነ የእነዚህ ሁሉ ግፎች ምንጭ የሆነው፤ የኢትዮጵያ ያልሆነ ነገር ግን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ወያኔ የጫነውና የጠ/ሚ አብይ መንግሥት ያስቀጠለው ዘረኛ፣ ከፋፋይና አጥፊ የጫካ "ሕገ መንግሥት" በአስቸኳይ ባለአደራ መንግሥት ተቋቁም እንዲቀየር።ይህ የባልደራ መንግሥት ሁሉን አቀፍ ሕገ መንግሥት" በማውጣት ነፃ ፍርድ ቤት፣ ነፃ የመከላከያና ነፃ የፖሊስ ሠራዊት እንዲያቋቁም እንዲሁም ነፃ ሕግ አውጪና ሕግ ተርጓሚ በአስቸኳይ እንዲያቋቁም ነፃና ገለልተኛ በሆነ የምርጫ ቦርድ አማካኝነት ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ አንጠይቃለን።

7/ ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት ድሆችንና ችግረኞችን ማፈናቀል ያቋም ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ ለረሃብና ለበሽታ ያጋለጣቸውን ኢትዮጵያውያንን የተሟላ መጠለያ ቤት በአስቸኳይ እንዲሰጣቸው። ባልደራስ ለነዚህ ተፈናቃዮች በግማሽ ሚሊዮን ብር ገዝቶ ሊያከፋፈል ሲል በተረኛው መንግሥት የተከለከለው የምግብ እርዳታ ምግብ ከመበላሸቱ በፊት በአስቸኳይ ለተፈናቃዮቹ እንዲደርስ እንዲደረግ።

8/ ለዘመናት ጥረውና ግረው እየተራቡ ባጠራቀሙት ገንዘብ የጋራ መኖሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ በዕጣ ደርሷቸው ሳለ በአክራሪዎችና በነጃዋር ሕገ ወጥነት የተከለከሉ ምስኪን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መብት እንዲከበርና በከፈሉትና በደረሳቸው መሰረት የጋራ መኖሪያ ቤታቸው በአስኳይ እንዲሰጣቸው።


9/ በቀድሞው የኦሮምያ ም/ፕ እና የአሁኑ የመከላከያ ሚ/ር አቶ ለማ መገርሳ የአዲስ አበባን ዲሞክራሲ እንቅይራለን ብለው በአደባባይ በፎኩራት መሰረት የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ለዘመናት ጥረውና ግረው የሰሩትን ቤት ንብረታቸውን በግፍ በላያቸው ላይ እያፈረሱ፤ የኢትዮጵያን ቅርስ እያወደሙ የአዲስ አበባን መሬት ከሩቅ ቦታ በመጡ አሮሞዎች አማካኝነት የመሬት ወረራ እየተፈፀመብን በመሆኑ ይህ ጊዜ ጠብቆ እንደሚፈነዳ ቦንብ የተጠመደ ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም።

10/ ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት የኢትዮጵያን ቅርሶች ማጥፋቱን በአስቸኳይ ያቁም ያፈረሳቸውንም ቅርሶች ከነሙሉ ክብራቸው እንደነበሩ እንዲመልሳቸው ።

11/ የዘመናት የኢትዮጵያ ተምሳሌት የሆነውን የአንበሳውን ምስል በማን አላብኝነት በማፍረስ የግብረ ሰዶም ምልክት የሆነውን የፒኮክ ሃውልት በሀገራችን ቤተ መንግሥት በር ላይ መገንባቱን ከመቃወማችንም በላይ የጥንቱ የኢትዮጵያዊነታችን ምሳሌና አርማ የሆነውን የአንበሳው ምልክት ከነቀደመ ክብሩ በአስቸኳይ ወደ ቦታው እንዲመለስልን።

12/ ፍትሕ ለታፈኑ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሙሉ፤ ፍትሕ ለተደፈሩ ሕፃናትና ሴቶች በሙሉ፤ ፍትሕ በግፍ ለታሰሩ ኢትዮጵያውያን የሕሊና እስረኞች በሙሉ፤ ፍትሕ "በአርባ አርባ እና ሃያ" የቅኝ ግዛት ሕግ ለሚሰቃዩ ለድሬደዋ ነዋሪዎች በሙሉ፤ ፍትሕ ለአዲስ አበባ ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ !!! ምስጋና በዚህ ቀን ለተባበሩን ለአማራ ማሕበር በኔቫዳና ለላስ ቬጋስ ነዋሪዎች በሙሉ ድል ለእውነተኛ ዲሞክራሲ! ትንሣኤ ለኢትዮጵያ! ክብር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁንልን። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የላስ ቬጋስ ቻፕተር ስኔ ፱ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ/ም (16 July 2020) LAS VEGAS, NV, U.S.A.





አዲስ አበባ የሁሉም
ኢትዮጵያዊያውያን የጋራ
ከተማችን ነች !!!

አዲስ አበባ ወደ ቀደመ
ይዘታዋ ትመለስ !!!